

10<sup>ኛ</sup> አመት ቁጥር 44  
10<sup>th</sup> Year No 44



ባህር ዳር ሚያዝያ 3 ቀን 1997 ዓ.ም  
Bahir Dar April 11, 2005

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት**

**ዝክረ-ሕግ  
ZIKRE HIG**

**OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE  
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር Price	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------

<u>ማውጫ</u> <b>ደንብ ቁጥር 28/1997 ዓ.ም.</b> በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህርዳር ጤና ሣይንስ ኮሌጅ ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ	<u>CONTENTS</u> <b>REGULATION No. 28/2005</b> The Amhara National Regional State Bahir Dar Health Science College Establishment, Council of Regional Government Regulation.
--	---

**ደንብ ቁጥር 28/1997 ዓ.ም**

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህርዳር ጤና ሣይንስ ኮሌጅን ለማቋቋም የወጣ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ

በክልላችን በየደረጃው የሚያስፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት ለማሟላት ከተጀመሩት የ10+1፣ የ10+2 እና የ10+3 የጤና ሙያ ስልጠና

**REGULATION No. 28/2005**

A COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR THE ESABLISHMENT OF THE BAHIR DAR HEALTH SCIENCE COLLEGE IN THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE.

Whereas, besides expanding those institutions designed to train the middle-level health professionals in the already-started 10+1, 10+2 and 10+3 health

መርሀ-ግብሮች አንጻር የመካከለኛ ደረጃ ጤና ባለሙያዎች የሚሰለጥኑባቸውን ተቋማት ከማስፋፋት ጎን ለጎን የስልጠናውን ቀጣይነት ይበልጥ ማጎልበት ተገቢ መሆኑ ስለታመነበት፤

ይህንኑ ዓላማ ከግብ በማድረስ በክልሉ ውስጥ በመካከለኛ ደረጃ በጤና ሙያ የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎትን ለማሟላት፤ በሽታን በመከላከል ላይ ያተኮረውን የጤና ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግና መንግስት በሁሉም መስኮች የቀየሳቸውን የልማት ስትራቴጂዎች በሚገባ ማስፈፀም በማስፈለጉ፤

የአማራ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 7 እና በብሔራዊ ክልላዊ መንግስቱ አስፈፃሚ አካላት እንደገና ማደራጃና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 60/1994 ዓ.ም /እንደተሻሻለ/ አንቀጽ 26 ድንጋጌዎች ሥር በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል፡፡

**ክፍል አንድ**  
**ጠቅላላ**

**1. አጭር ርዕስ**

ይህ ደንብ "የባህርዳር ጤና ሣይንስ ኮሌጅ ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ ቁጥር 28/1997 ዓ.ም" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

**2. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው

professionals' training programs with the view to meeting the needs for trained manpower required at any level in our regional state, it is believed appropriate to further strengthen such sustainability of such training;

Whereas, it is necessary to implement the health policy focusing on disease-prevention as well as duly execute the development strategies devised by the Government in all streams in order to fulfill the requirements for trained manpower, through accomplishing the said objective;

Now, therefore, the Council of the Amhara National Regional Government, in accordance with the powers vested in it under the provisions of art. 58 sub art. 7 of the revised Regional Constitution and article 26 of the National Regional executive bodies re-organization and determination of powers and duties proclamation N°.60/2001, /as amended/, hereby issues this regulation as follows:

**PART ONE**  
**GENERAL**

**1. Short Title**

This regulation may be cited as "The Bahir Dar Health Science College Establishment, Council of Regional Government Regulation No. 28/2005."

**2. Definitions**

Unless the context otherwise requires, in this

ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

1. "የአካዳሚክ ሠራተኛ" ማለት ከማስተማር፣ ከምርምርና ከሥርዓተ ትምህርት ተግባራት ጋር በተያያዘ በኮሌጁ ሥራ ላይ የተሰማራ ማንኛውም ሠራተኛ ነው።
2. "የአስተዳደር ሠራተኛ" ማለት የአካዳሚክ ሠራተኛ ያልሆነ ማንኛውም የኮሌጁ ሠራተኛ ነው።
3. "ቢሮ" ማለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ጥበቃ ቢሮ ነው።
4. "የጤና ሙያ" ማለት በክልሉ ውስጥ በሚገኙ የጤና ባለሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት አማካኝነት በነርስነት፣ በፋርማሲ ቴክኒሻንነት፣ በላቦራቲሪ ቴክኒሻንነት እና በሌሎች ተመሳሳይ መስኮች በሚካሄዱ ስልጠና የሚገኝ ልዩ ዕውቀት ሲሆን ትርጓሜው የባለሙያውን ክህሎትና አመለካከት ይጨምራል።
5. "የጤና ባለሙያ ሥልጠና" ማለት በልዩ ልዩ የጤና ሙያ መስኮች በመደበኛ ወይም መደበኛ ባልሆነ የአሰላጣጠን ስልት በተለያዩ የጊዜ ርዝማኔዎች በቅድመ ሥራ ወይም በሥራ ላይ ስልጠና መርሀ-ግብር የሚሰጥና ከሰርተፊኬት እስከ ዲፕሎማ የሚያስገኝ ትምህርት ወይም ስልጠና ነው።

**ክፍል ሁለት**

**ስለባህርዳር ጤና ሣይንስ ኮሌጅ መቋቋም፣ ተጠሪነትና የሥራ ድርሻ**

**3. መቋቋምና ተጠሪነት**

1. የባህርዳር ጤና ሣይንስ ኮሌጅ ከዚህ በኋላ

regulation:

1. "Academic employee" means any employee of the College engaged in teaching, research and curricular activities related thereto.
2. "Administrative employee" means any employee of the college who is not member of the academic staff.
3. "Bureau" means the Amhara National Regional State Health Bureau.
4. "Health profession" means a special expertise in nursing, techniques of pharmacy and laboratory as well as other similar streams gained through trainings conducted in the Health Profession Training Institutions of the Regional State including the skills and outlook of the professional.
5. "Health professional training" means education or training given in various streams of the health profession either in formal or non-formal training methods, be it in pre-service or in-service training programs for different lengths of time so as to enable one obtain a certificate up to diploma.

**PART TWO**

**ESTABLISHMENT, ACCOUNTABILITY AND DUTIES OF THE BAHIR DAR HEALTH SCIENCE COLLEGE**

**3. Establishment and Accountability**

1. The Bahir Dar Health Science College,

"ኮሌጅ" እየተባለ የሚጠራ ሕጋዊ ሰውነት ያለው፣ ራሱን የቻለና በመካከለኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ አንድ የክልሉ የትምህርት ተቋም ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

/hereinafter referred to as/ "The College" is hereby established as an autonomous and middle-level educational institution of the regional state, having its own legal personality, pursuant to this regulation.

2. የኮሌጁ ተጠሪነት ለቢሮው ይሆናል።

2. The accountability of the college shall be to the Bureau.

**4. ዓላማ**

የኮሌጁ አላማ በክልሉ ውስጥ በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ስልትን በመንደፍ የህብረተሰቡን የጤና ችግር መቅረፍ የሚችሉ፣ የጋራ አሰራርን የሚከተሉ ብቃት ያላቸውና በሙያ ስነ-ምግባር የታነጹ የመካከለኛ ደረጃ የጤና ባለሙያዎችን ማፍራት ነው።

**4. Objective**

The objective of the college is to produce middle level health professionals who are capable of solving health problems of the society and following up the principle of teamwork, as well as who are efficient and equipped with professional ethics by designing working procedures that might facilitate the prevention and thereby control of diseases in the Regional state.

**5. የኮሌጁ ዋና አድራሻ**

የኮሌጁ ዋና አድራሻ በባህርዳር ከተማ ይሆናል።

**5. Principal Address of the College**

The principal address of the college shall be the town of Bahir Dar.

**6. የኮሌጁ ተግባርና ኃላፊነት**

ኮሌጁ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-

**6. Duties and Responsibilities of the College**

The College shall, pursuant to this regulation, have the following duties and responsibilities:

1. በተለያዩ የጤና ሙያ መስኮች ደረጃውን የጠበቀ ሥልጠና በመስጠት ብቃት ያላቸው የመካከለኛ ደረጃ የጤና ባለሙያዎችን የማፍራት ኃላፊነትን የሚያረጋግጥና ሀገር አቀፍ ደረጃን መሠረት ያደረገ የትምህርት፣ የሥልጠናና የምርምር መርሃ ግብር ይቀይሳል፣ በቢሮው ሲፀድቅለትም በስራ ላይ ያውላል፤

1. Devise education, training and research programs responsive to the national standard with the view to ensuring the production of efficient, middle-level professionals in various health profession streams and implement same up on approval by the Bureau;

2. ቢሮው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ሠልጣኞችን ይቀበላል፤
3. የተመዘገቡበትን የጤና ሙያ ስልጠና በብቃት ላጠናቀቁ ስልጣኞች እንደአግባብነቱ ዲፕሎማ ወይም የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤
4. የክልሉን ፍላጎት መሠረት ያደረጉና በጤናው መስክ ላይ የተኮሩ ሴሚናሮችን፣ አጫጭር ሥልጠናዎችን፣ አውደጥናቶችንና ሲምፖዚየሞችን ያዘጋጃል፣ ያካሂዳል፤
5. ለኮሌጁ ስራ የሚያገለግሉና ከጤና ሙያ ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ትምህርታዊ ፅሁፎችንና ጆርናሎችን ያዘጋጃል፣ እንዲዘጋጁ ያደርጋል፣ ያሳትማል፣ ያሠራጫል፤
6. ለሠልጣኞች የሙያዊ አመራርና የምክር አገልግሎቶችን ያመቻቻል፤
7. በቢሮው ክትትል የመካከለኛ ደረጃ የጤና ሙያ ስርዓተ-ትምህርት ማቴሪያሎችን ያዘጋጃል፣ ያሻሽላል፤
8. የተግባራዊ ልምምድ ፕሮግራሞችን ይመራል፣ ያስተባብራል፤
9. የድህረ ስልጠና ክትትል ሥራዎችን ያካሂዳል፣ ይከታተላል፣ ተሞክሮዎችን ተጠቅሞ የስልጠናውን ሂደት ያጎለብታል። ወቅታዊና አስፈላጊ ሪፖርቶችን ያቀርባል፤
10. ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው ከአገር ውስጥም ሆነ በቢሮው አማካይነት ከውጭ አገር የጤና ኮሌጆች ጋር የሥራ ግንኙነቶችን ይመሠርታል፤
11. የሰው ኃይል ፍላጎትን መሠረት ያደረጉ የገበያ ጥናቶችን በማካሄድና በክልሉም ሆነ በፊዴራሉ መንግስት ደረጃ እየተጠኑ

2. Admit trainees in accordance with a directive to be issued by the Bureau;
3. Award diplomas or certificates, as deemed necessary, for those trainees who may have successfully completed the health profession training for which they had been registered.
4. Prepare and undertake seminars, short-term trainings, workshops and symposia depending on the interests of the regional state and focusing on the streams of the health profession
5. Prepare, cause the preparation of, have published and distributed educational articles and journals related to the health profession for the service of the College;
6. Facilitate professional guidance and counseling services for the trainees,
7. Prepare and improve the middle-level health professionals' curricular material with the follow up of the Bureau;
8. Direct and coordinate apprenticeship programs;
9. Carry out post training follow up activities, monitor same and improve the training process depending on the experiences as well as submit periodic and vital reports;.
10. Create working relationships with domestic, and through the Bureau, with foreign health colleges having similar objectives;
11. Carry out and direct the education and training activities by undertaking market studies as may be necessitated by the needs

በሚወጡ ወጪን የመጋራት ፖሊሲዎችና የማስፈጸሚያ ስልቶች መሠረት የትምህርትና የሥልጠና ተግባራትን ያከውናል፤ ይመራል፤

12. ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች የክልሉ መስተዳደር ም/ቤት በሚወስነው መሰረት ተገቢውን ዋጋ ያስከፍላል፤ በዓላማው ላይ ተመስርቶም የውስጥ ገቢውን በየጊዜው ያዳብራል፤

13. የምልመላ፣ የሥልጠናና የምሩቃንን የሥራ ስምሪት እየተከታተለ በሚገኙት መረጃዎች መሠረት የሥልጠናውን ሂደት ያስተካክላል፤

14. የአስለጣጠን ሂደቱ ግልፅ፣ ቀልጣፋና ፍትሃዊ ይሆን ዘንድ ሠልጣኞች የአካዳሚክና የአስተዳደር ሠራተኞችን የሚገመገሙበትን ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ያደርጋል፤

15. ኮሌጁን የሚያማክርና የሚደግፍ የትምህርትና ስልጠና ቦርድ ያቋቁማል፤

16. ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ከግል ባለሀብቶችና ከሽብር ተቋማት ጋር የጠበቀ የሥራ ግንኙነት ይፈጥራል፤

17. የህብረተሰቡን የጤና ችግር ሊቀርፉ የሚችሉ ልዩ ልዩ የምርምር ተግባራትን ያካሂዳል፤

18. የሚፈቀድለትን በጀትና የሚመደብለትን የሰው ኃይል በአግባቡ ይመራል፤ ያስተዳድራል፤

19. ውል ይዋዋላል፤ በስሙ ይከሳል፤ ይከሰሳል፤ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤

for manpower and in accordance with the cost-sharing policies and implementation strategies to be issued by the Regional or Federal Governments.

12. Collect appropriate Charges for the services it renders pursuant to the decision of the Council of the Regional Government and thereby increase its internal revenue from time to time;

13. Follow up the selection, training and employment opportunities of graduates and improve the process of training on the basis of the data obtained therefrom;

14. Put in place and effectuate a system of evaluation of the academic and administrative staff by the trainees with the view to making the training process transparent, efficient and just;

15. Establish an education and training board which advises and supports the college;

16. Create strong working relationships with governmental and non-governmental organizations as well as private investors and civic institutions;

17. Undertake various research activities that may be able to solve the health problems of the society;

18. Properly manage and administer the budget appropriated for and manpower allocated to it;

19. Enter into contracts, own property as well as sue and be sued in its own name;

20. ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያግዙ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል።

20. Perform such other related functions as may be helpful to accomplish its objective.

**ክፍል ሦስት**  
**ስለኮሌጁ አደረጃጀትና አመራር**

**PART THREE**  
**ORGANIZATION AND**  
**MANAGEMENT OF THE**  
**COLLEGE**

**7. የአካዳሚክ ኮሚሽን**

**7. The Academic Commission**

የኮሌጁ አካዳሚክ ኮሚሽን በዚህ ደንብ መሠረት ተጠሪነቱ ለቢሮው ሆኖ ከዚህ በታች የተመለከቱት አባላት ይኖሩታል፡-

The academic commission of the college shall, pursuant to this regulation, be accountable to the Bureau and have the following members:

1. የኮሌጁ ዲን ----- ሰብሳቢ
2. የኮሌጁ ምክትል ዲኖች ----- አባላት
3. የትምህርት ክፍል ኃላፊዎች ----- አባላት
4. የኮሌጁ ሬጂስትራር ----- አባል
5. የተማሪዎች አመራርና የሙያ አማካሪ ----- አባል
6. የኮሌጁ ሴት መምህራን አንድ ተወካይ ----- አባል
7. የተማሪዎች መማክርት አንድ ተወካይ ----- አባል
8. የሴት ሠልጣኞች አንድ ተወካይ ----- አባል
9. የኮሌጁ ፕላንና ፕሮግራም ኦፊሰር ----- አባልና ፀሐፊ።

1. The dean of the college ----- chair person;
2. The vice deans of the college ----- members;
3. The heads of departments ----- members;
4. The registrar of the College ----- member;
5. Students' guidance and professional counsellor - ----- member;
6. A representative of female instructors of the College ----- member;
7. A representative of the students' council--- member;
8. A representative of female trainees --- member;
9. The Planning and program officer of the College ----- member and secretary.

**8. የኮሚሽኑ ስልጣንና ተግባር**

**8. Powers and Duties of the Commission**

የኮሌጁ አካዳሚክ ኮሚሽን በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

The academic commission of the College shall, pursuant to this regulation, have the following powers and duties:

1. የኮሌጁ የትምህርት፣ የስልጠናና የምርምር ፕሮግራሞች በቢሮው በሚወጣ መመሪያ መሠረት መዘጋጀታቸውን ያረጋግጣል፤

1. Ascertain that the education, training and research programs of the College are prepared in compliance with the directive issued by the

2. ኮሌጁ ለሚሰጠው የምስክር ወረቀትና ዲፕሎማ የሚያስፈልገውን የሥልጠና ፕሮግራምና የተለያዩ ኮርሶች የሚኖራቸውን ዋጋና የክሬዲት መጠን ይወስናል፤
3. ቢሮው የሚያወጣው መመሪያ እንደተጠበቀ ሆኖ ኮሌጁ የሚቀበላቸው ተማሪዎች በየሥልጠና መስኩ የሚደለደሉበትን ሥርዓት ይወስናል፤
4. የሥልጠና ዘዴው በየጊዜው የሚሻሻልበትን ስልት ይቀይሳል፤
5. የፈተና አሰጣጥ ዘዴዎችን፣ የሠልጣኞችን የፈተና ውጤቶችና የደረጃ ሽግግር በተመለከተ መመሪያ ያወጣል፤ በሥራ ላይ ያውላል፤
6. የኮሌጁን ተማሪዎች የዲስፕሊን መመሪያ ያወጣል፤ የተማሪ ቅበላን፣ መልሶ ቅበላንና በአካዳሚክ ምክንያት የሚወሰን ስንብትን መርምሮ ያፀድቃል፤
7. ሥልጠናቸውን ጨርሰው መመረቅ ለሚገባቸው ሠልጣኞች ኮሌጁ እንደ አስፈላጊነቱ ዲፕሎማ ወይም የምስክር ወረቀት እንዲሰጥ ይወስናል፤
8. የአሰራር ሞዳሊቲዎችን እያወጣ የመካከለኛ ደረጃ የጤና ሙያ ስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና የማሻሻል ስራዎችን ያካሂዳል፤
9. በአካዳሚክ ሠራተኞች አስተባባሪነት የሚከናወኑትን የተግባራዊ ልምምድ ፕሮግራሞችና የድህረ ሥልጠና ክትትል ስራዎች ተፈጻሚነት ይገመግማል፤
10. ለኮሌጁ የሚከፈሉ የትምህርትና የሌሎች አገለግሎቶች ክፍያዎችን ተመን አጥንቶ

- Bureau;
2. Determine the educational program, the value of different courses as well as the number of credit hours required for the certificate and diploma to be awarded by the College;
  3. Without prejudice to the directive to be issued by the Bureau, determine the system whereby students admitted by the College may be assigned into its various educational streams;
  4. Devise a mechanism through which the training method may be improved from time to time;
  5. Issue guidelines concerning the methods of administering examinations, maintenance of student examination results as well as devise a promotion system and put same into effect;
  6. Formulate and issue a set of disciplinary rules governing the students of the College, examine and approve submissions with respect to admission, re-admission and academic dismissals thereof;
  7. Decide that the college should award diploma or certificate, as may be necessary, to those students who may have completed their training and deserve graduation;
  8. Carry out middle-level health profession curriculum preparation and review activities by presetting working modalities;
  9. Evaluate the implementation of practicum programs and post-training follow -up activities carried out with the coordination of the academic staff;
  10. Study the rate of education fee and other service charges to be paid to the college and



ያስወስናል፤

11. በዲኑ ተጠንተው የሚቀርቡለትን የአካዳሚክ ሠራተኞች እድገት፣ ማዕረግና ሽልማት በተመለከተ የከተሉን የውሳኔ ሃሳብ እየሰጠ በቢሮው ያስፀድቃል፤

12. የኮሌጁ የአካዳሚክ ሠራተኞች የሚተዳደሩበትን መመሪያ አዘጋጅቶ ለቢሮው በማቅረብ ሲፈቀድ በሥራ ላይ ያውላል፤ ብቁ ለሆኑት የአካዳሚክ ሠራተኞች የኮንትራት ውል እንዲታደስ ያደርጋል፤ የአስተዳደር ሠራተኞችም በክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት መተዳደራቸውን ያረጋግጣል፤

13. ኮሌጁ በአገሪቱ ውስጥ ከሚገኙ ሌሎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና አግባብ ካላቸው መንግሥታዊና የግል ድርጅቶች ጋር የሚኖረው የሥራ ግንኙነት የሚጠናከርበትን መንገድ ይቀይሳል፤

14. አዳዲስ የሚከፈቱና የሚዘገዙ የጤና ሙያ ሥልጠና ዘርፎችን አጥንቶና ለይቶ ለቢሮው ለውሳኔ ያቀርባል፤

15. ከኮሌጁ የሥራ አመራር ጋር ተባብሮ ይሠራል፤

16. የተለያዩ የጤና ሙያ የሥልጠና ሞዴሎች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤

17. ኮሌጁን በሚመለከቱ ጉዳዮች እየመከረ የፖሊሲ ሃሳብ ያመነጫል፤

18. የኮሌጁ አሰልጣኝ መምህራን ሙያቸውን እንዲያሻሽሉ የሥልጠና ስልቶችን ይቀይሳል፤ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

have same determined thereof;

11. Draw up proposals with regard to career promotion, ranks and prize awards of the academic staff as studied by the Dean and submit same to the Bureau for approval with its own recommendations;

12. Prepare the administrative manual governing the academic staff of the College, submit it to the Bureau and implement same upon approval; cause the renewal of the contract of those academic staff competent in the career and ensure that the administrative employees are managed pursuant to the Regional Civil Service laws, regulations and directives;

13. Set out ways to strengthen working relationship of the College with other higher educational institutions as well as relevant public and private organizations within the country;

14. Study and identify the health professionals' training streams to be newly opened and/or closed down and submit same to the Bureau for approval;

15. Work in collaboration with the management of the college;

16. Cause the preparation of various health professionals' training modules;

17. Deliberate on issues pertaining to the College and thereby generate policy proposals to that effect;

18. Devise training strategies and thereby create an enabling environment so that trainer-instructors of the college would improve their

19. የኮሌጁን ዓላማ ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል።

professional competence;  
19. Carry out such other related functions as may assist the attainment of the objective of the College.

**9. የትምህርት ክፍሎች አደረጃጀትና ተዋፅኦ**

**9. Organization and Composition of the Departments**

- 1. ኮሌጁ በየሥልጠና ዘርፉ የሚደራጁ የትምህርት ክፍሎች ይኖሩታል፤
- 2. እያንዳንዱ የትምህርት ክፍል የክፍሉን የአካዳሚ ሠራተኞች በሙሉ በአባልነት የያዘ ሆኖ ስብሰባዎችን የየትምህርት ክፍሉ ኃላፊዎች በሰብሳቢነት ይመራሉ።

- 1. The college shall have various departments organized in different training streams.
- 2. Each department shall consist of all the department's academic employees in membership and the head of such a department shall preside over its meetings.

**10. የትምህርት ክፍሎች ተግባርና ኃላፊነት**

**10. Duties and Responsibilities of the Departments**

የትምህርት ክፍሎች በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሯቸዋል፡-

The departments shall, Pursuant to this regulation, have the following duties and responsibilities:

- 1. በኮሌጁ ለሚሰጠው የምስክር ወረቀትና ዲፕሎማ የሚያስፈልገውን የትምህርት ፕሮግራምና የተለያዩ ኮርሶች የሚካሄዱበትን የጊዜ ሰሌዳ በሚመለከት ለአካዳሚክ ኮሚሽኑ ሃሳብ ያቀርባሉ፤
- 2. በተለያዩ የጤና ሙያ መስኮች አዳዲስ የሥልጠና ሞዴሎችን እያዘጋጁና በአካዳሚክ ኮሚሽኑ እያስፀደቁ ተግባራዊ ያደርጋሉ፤
- 3. የሥልጠና ዘዴዎች ስለሚሻሻሉበት ሁኔታ ለአካዳሚክ ኮሚሽኑ ሃሳብ ያቀርባሉ፤
- 4. ወደየትምህርት ክፍሉ ሊደለደሉ ስለሚገባቸው ሠልጣኞች ለአካዳሚክ ኮሚሽኑ ሃሳብ ያቀርባሉ፤

- 1. Put forward proposals to the academic commission as to the education program necessary to award certificate and diploma by the college and with respect to the timetable in which the various courses are given thereof;
- 2. Prepare up-to-date training modules in various health profession streams and implement same upon approval by the academic commission;
- 3. Propose ways to the academic commission in which the training methods may be improved;
- 4. Propose to the academic commission as to the possible assignment of those trainees deserving same into the departments concerned;

5. በየክፍሉ ለተደለደሉ ሠልጣኞች አማካሪዎችን ይመድባሉ፤ ስልጣኞች ተገቢውን የማማከር አገልግሎት ማግኘታቸውንም ያረጋግጣሉ፤
6. የትምህርት ክፍሎችን የሚመለከቱ የአካዳሚክ ችግሮች የሚፈቱበትን ሁኔታ በሚመለከት ለአካዳሚክ ኮሚሽኑ ሃሳብ ያቀርባሉ፤
7. ለየትምህርት ክፍሉ መምህራን የኮርስ ድልድል ያደርጋሉ፤ የፈተናዎችን ዝግጅትና አፈፃፀም ያስተባብራሉ፤
8. የየራሳቸውን የመተዳደሪያ መመሪያ አውጥተው ለአካዳሚክ ኮሚሽኑ ያቀርባሉ፤ ሲፈቀድላቸውም በሥራ ላይ ያውላሉ፤
9. የየትምህርት ክፍሉን የስርዐተ ትምህርት ዝግጅትና የማሻሻል ስራዎች ያከናውናሉ፤
10. የትምህርት ክፍሎችን በሚመለከቱ ሌሎች የአካዳሚክ ጉዳዮች ላይ የበኩላቸውን አስተያየት ይሰጣሉ፡፡

5. Assign advisors to the trainees of each department and thereby ensure that the trainees are provided with the appropriate advisory service;
6. Propose to the academic commission as to the possible solution of academic problems pertaining to the departments;
7. Allocate courses among instructors of each department and coordinate the preparation and execution of examination activities;
8. Issue their own by-laws and implement same upon approval by the academic commission;
9. Carry out curriculum preparation and improvement activities of each department.
10. Render their opinions with regard to other academic matters pertaining to the departments.

**11. ስለኮሌጁ ዲን**

ኮሌጁ በቢሮው አቅራቢነት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚሾሙ ዲንና ምክትል ዲኖች ይኖሩታል፡፡

**11. The Dean of the College**

The college shall have its own dean and vice deans to be appointed by the Head of the Regional Government upon their presentation by the Bureau.

**12. ስለዲኑ ተጠሪነትና ሥልጣን**

የኮሌጁ ዲን ተጠሪነቱ ለቢሮው ሆኖ፡-

1. የኮሌጁ ዋና አስፈፃሚ በመሆን ይሰራል፤ ከቢሮው በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት ኮሌጁን ይመራል፤ ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤

**12. Accountability and Powers of the Dean**

Having been accountable to the Bureau, the dean of the college shall:

1. Work as a chief executive of the college and, in accordance with the general directive handed down to him by the Bureau, direct, administer and supervise over the institution thereof;

2. በዚህ ደንብ አንቀጽ 6 ሥር የተመለከቱትን የኮሌጁን ተግባርና ኃላፊነቶች በሥራ ላይ ያውላል፤
3. የኮሌጁን የአካዳሚክና የአስተዳደር ሠራተኞች በዚህ ደንብ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 12 በተጠቀሰው መሠረት ያስተዳድራል፤
4. የኮሌጁን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ የስራ እቅድና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ ለአካዳሚክ ኮሚሽን ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
5. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ኮሌጁን ይወክላል፤
6. ስለኮሌጁ የሥራ እንቅስቃሴ በየሩብ አመቱ ለቢሮው ሪፖርት ያቀርባል፤
7. ለሥራው ቅልጥፍና ባስፈለገ መጠን ተግባርና ኃላፊነቱን በከፊል ለኮሌጁ የበታች ስራ ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፤
8. በዲስፕሊን ጉዳዮች ምክንያት የሚቀርቡ የውሳኔ ሃሳቦችን መርምሮ ያፀድቃል፤
9. በተግባራዊ ልምምድ ከሚሳተፉ የተለያዩ ድርጅቶችና መ/ቤቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ሥልጠናው እንዲጠናከር ያደርጋል፤
10. ለኮሌጁ ትምህርትና ስልጠና ቦርድ በፀኑነት ያገለግላል፡፡

2. Put into effect the duties and responsibilities of the College as are outlined under article 6 of this regulation hereof;
3. Administer the academic and administrative staff of the College pursuant to the provisions of Art.8, sub-art. 12 of this regulation;
4. Prepare drafts of short, medium and long-term plans and implementation budget of the College, submit them to the academic commission and effectuate same upon approval thereof;
5. Represent the College in all its relations with third parties;
6. Submit quarterly reports to the Bureau with regard to the activities of the college;
7. Be able to delegate part of his duties and responsibilities to the subordinate heads and other employees of the Collage to the extent necessary for the effectiveness of the task;
8. Examine and approve proposals on the disciplinary matters submitted to it;
9. See to it that trainings are strengthened by creating relationships with various organizations and offices participating in apprenticeship programs;
10. Serve the education and training board of the college in a secretarial capacity.

**13. የአካዳሚክ ምክትል ዲን ተጠሪነትና ሥልጣን**

የኮሌጁ የአካዳሚክ ምክትል ዲን ተጠሪነቱ ለዲኑ ሆኖ፡-

1. በቢሮው በሚሰጠው እቅድ መሠረት የጤና

**13. Accountability and Powers of the Academic Vice Dean**

Having been accountable to the dean, the academic vice dean of the college shall:

1. Supervise over, coordinate, follow up and

ሙያ ስርዓተ-ትምህርት ዝግጅትና የማሻሻያ ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይከታተላል፤ ያስፈጽማል፤ በወቅቱም ለቢሮው እንዲደርስ ያደርጋል፤

2. የኮሌጁን አካዳሚ ሥራዎች፣ የአካዳሚክ ኮሚሽኑን ውሳኔዎች እና እንዲሁም አካዳሚክ ነክ ደንቦችና መመሪያዎችን ይከታተላል፤ ያስፈጽማል፤
3. የአካዳሚክ ጉዳዮችን በሚመለከት ዲኑን ያማክራል፤ በቅርብ ይረዳል፤
4. ኮሌጁ የሚሰጣቸው ሥልጠናዎች በአካዳሚክ ኮሚሽኑ በፀደቀው የትምህርት ካሌንደር መሠረት መካሄዳቸውን ይከታተላል፤ ያረጋግጣል፤
5. የሥልጠናውን ሂደት ለማቀላጠፍ አስፈላጊ የሆኑ አቅርቦቶችና አገልግሎቶች እንዲሟሉ ያደርጋል፤
6. የአካዳሚክ ሠራተኞች በተለያዩ የሥልጠና መስኮች የሚያዘጋጁባቸውን አጫጭር የሥልጠና ሞዴሎች የዝግጅት ሂደት በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤
7. በዲኑ ወይም በአካዳሚክ ኮሚሽኑ ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤
8. ዲኑ በማይኖርበት ወይም መደበኛ ሥራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ እርሱን ተክቶ ይሠራል፡፡

**14. የኮሌጁ የልማትና ምርምር ምክትል ዲን ተጠሪነትና ተግባር**

የኮሌጁ የልማትና ምርምር ምክትል ዲን

execute health profession curriculum preparation and improvement activities pursuant to the plan given to him by and submit same to the Bureau;

2. Follow up the academic activities of the college and execute the decisions of the academic commission as well as those regulations and directives relating to academic matters;
3. Advise and closely assist the dean with regard to academic matters;
4. Follow up and ensure that the training activities of the college are carried out in accordance with the calendar adopted by the academic commission;
5. Cause the fulfillment of supplies and services necessary to facilitate the training process;
6. Direct and coordinate the preparatory process of short training modules prepared by the academic staff in various training streams;
7. Perform such other functions as are specifically assigned to him by the dean or the academic commission;
8. Act on behalf of the dean in his absence or under the circumstances where he is unable to perform his normal duties.

**14. Accountability and Powers of the Development and Research vice Dean of the college**

Having been accountable to the Dean, the

**ተጠሪነቱ ለዲኑ ሆኖ፡-**

1. የኮሌጁ መምህራን የጥናትና ምርምር ሥራዎችን እንዲያካሂዱ ያስተባብራል ፤
2. የኮሌጁን ተሞክሮና የማስተማር ልምምድ ፕሮግራሞች ያስተባብራል፣ ይከታተላል፤
3. የድህረ ስልጠና ክትትልን በተመለከተ ኮሌጁ የሚሰጠው ስልጠና ያለበትን ጥንካሬና ድክመት በመለየት ብቃት ያለው ስልጠና ለመስጠት የሚያስችለውን መጋቢ ሃሳብ የሚያስገኝ መሆኑን በመረዳት በአግባቡና በታለመለት ጊዜ እንዲካሄድ ያደርጋል፤
4. የምርምርና የስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ሥራዎች በወጣላቸው እቅድ መሠረት መካሄዳቸውን ይከታተላል፣ ያስፈጽማል፤
5. የኮሌጁን የሰው ሃይል፣ የእቃ ግዥ፣ የንብረትና የጠቅላላ አገልግሎቶች፣ አስተዳደር እንዲሁም የሂሳብና የበጀት ጉዳዮችን ያቅዳል፣ ይከታተላል፣ ይመራል፣ አፈፃፀማቸውን ይቆጣጠራል፤
6. የኮሌጁ የውስጥ ገቢ የሚዳብርበትንና የሚተዳደርበትን መንገድ ያጠናል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤
7. የልማትና የምርመር ጉዳዮችን በሚመለከት ዲኑን ያማክራል፣ ይረዳል፤
8. በዲኑ እና በአካዳሚክ ኮሚሽኑ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል፡፡

Development and Research Vice Dean of the College shall:

1. Coordinate the instructors of the college to undertake study and research activities;
2. Coordinate and follow up the experience-sharing and practicum programs of the college;
3. Cause the undertaking of post-training follow up and tracer study properly and at planned times so as to get an invaluable feedback which would enable one to provide an effective training by identifying the strengths and weaknesses of the trainings given in the college;
4. Follow up and execute that the research activities and curriculum preparations are carried out in accordance with the plans adopted thereof;
5. Plan, follow-up and direct the administration of personnel, procurement, property and general services as well as accounting and budgetary matters and thereby supervise over the execution thereof;
6. Study the ways in which to increase and administer the internal revenue of the college and implement same upon approval;
7. Advise and assist the dean with regard to development and research matters;
8. Perform such other functions as may be given to him by the dean and the academic commission.

**15. የኮሌጁ ሌሎች የአካዳሚክ ክፍል**

**15. Other Academic Heads of the College**

**ኃላፊዎች**

የኮሌጁ ሌሎች ልዩ ልዩ የአካዳሚክ ክፍል ኃላፊዎች ቅጥር፣ ምደባ፣ የሥራ ድርሻና መሰል አስተዳደራዊ ጉዳዮች በቢሮው በሚወጣና ለክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ቀርቦ በሚፀድቅ መመሪያ መሠረት የሚወሰን ይሆናል።

The recruitment, assignment, duties and the like matters concerning other various academic division heads of the College shall be determined pursuant to the directive to be issued by the Bureau and approved by the Regional Civil Service Commission.

**ክፍል አራት  
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**PART FOUR  
MISCELLANEOUS PROVISIONS**

**16. በጀት**

የኮሌጁ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የሚገኝ ይሆናል፡-

**16. Budget**

The budget of the college shall be drawn from the following sources:

ሀ. የክልሉ መንግስት የሚመድበው በጀት፡

a. Budget which the Regional Government allocates;

ለ. ኮሌጁ በትምህርትና ስልጠና ረገድ የሚሰበስበው የአገልግሎት ክፍያ፤

b. Tuition fees to be collected by the college;

ሐ. በስጦታም ሆነ በእርዳታ የሚገኝ የዓይነትና የጥሬ ገንዘብ ሀብት፤

c. Resource in kind and cash to be obtained in the form of gifts or aid;

መ. ሌሎች የውስጥ ገቢዎች።

d. Other internal revenues.

**17. የሂሳብ መዛግብትና አዲት**

1. በዚህ ደንብ አንቀጽ 16 ስር የተመለከተው ገንዘብ በኮሌጁ ስም በሚከፈት የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ ሆኖ የኮሌጁን ዓላማ ለማስፈፀም በየጊዜው ወጭ የሚደረግ ይሆናል።

**17. Books of Account and Auditing**

1. The amount of the budget indicated under Art. 16 of this regulation shall be deposited in a bank account to be opened by the College and withdrawn from time to time with the view to accomplishing the objective of same.

2. ኮሌጁ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብና የንብረት መዛግብትን ይይዛል።

2. The college shall keep books of account and records of property which are accurate and complete thereto.

3. የኮሌጁ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብም ሆነ

3. The books of account as well as other

ንብረት ነክ ሰነዶች በክልሉ ዋና ኦዲተር መ/ቤት ወይም ቢሮው በሚሰይማቸው ኦዲተሮች በየጊዜው ይመረመራሉ።

financial and property documents of the College shall be audited at any time by the office of the Auditor General of the Regional State or other auditors designated by the Bureau.

**18. ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ህጎች**

ይህንን ደንብ የሚቃረን ማናቸውም ሌላ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

**18. Inapplicable Laws**

Any other regulation, directive or customary practice inconsistent with this regulation may not apply to matters provided for in this regulation.

**19. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**

ቢሮው ይህንን ደንብ በተሟላ ሁኔታ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን መመሪያዎች የማውጣት ስልጣን አለው።

**19. Power to Issue Directives**

The Bureau shall have the power to issue directives necessary for the full implementation of this regulation.

**20. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በክልሉ መንግስት ገዢ ህግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

**20. Effective Date**

This regulation shall come in to force as of the day of its publication in the Zikre Hig Gazette of the Regional state.

ባህር ዳር  
ሚያዝያ 3 ቀን 1997 ዓ.ም  
ዮሴፍ ረታ  
የአማራ ብሔራዊ ክልል  
ርዕሰ መስተዳድር

Done at Bahir Dar  
This 11<sup>th</sup> day of April, 2005  
YOSEF RETA  
Head of Government of the Amhara  
National Regional State